


# "መፈታቴ ደስተኛ የሚያደርገኝ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ስትፈታ ነዉ" አቶ ማሙሸት አማረ

የመኢአድ ፕሬዝዳንት አቶ ማሙሸት አማረ – “መፈታቴ ደስተኛ የሚያደርገኝ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ስትፈታ ነዉ”

(ሸንቁጥ አየለ)

ልክ ከአስር ቤት እየወጣ ሳለ የመኢአድ ፕሬዝዳንትን አቶ ማሙሸት አማረን እንኳን ደስ አለህ ልለዉ ስልክ ደዉዬ ነበር። የመለሰልኝ መልስ በጣም አስደመመኝ። አሁንም ለትግል ያለዉ ወኔ አለመብረዱም ገረመኝ። ከአስራ ሶስት አመታት በላይ ሲታሰር ሲፈታ የኖረ ሰዉ አለወንጀሉ ታስሮ ሲፈታ ምን ሊሰማው እንደሚችል እኔ ማወቅ አልችልም። ሆኖም እንኳን አብሮ ደስ ያለን ይለኛል ብዬ ነበር የጠበቅሁት። ሆኖም እሱ “መፈታቴ ደስተኛ የሚያደርገኝ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ስትፈታ ነዉ” ብሎ መለሰልኝ። ማሙሸት አማረ አስከትሎም የሚከተለዉን ተናገረ።



አቶ ማሙሸት አማረ

“ደስተኛ ልሆን የምችለዉ ሁሉም የመኢአድ አመራሮች እና አባላት ሲለቀቁ ነዉ። ደስተኛ የምሆነዉ ሁሉም የተቃዋሚ ሀይላት ሲለቀቁ ፣ ሁሉም የሰበአዊ መብት ታጋይ ሲፈቱ፣ ሁሉም ጋዜጠኞች ሲፈቱ ብሎም በመጨረሻ ዲሞክራሲ እና ሰላም የናፈቀዉ የኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲን ሲጎናጸፍ ብሎም ኢትዮጵያ ወደ በለጸገ ሀገርነት ደርሳ ህዝቧ ደስተኛ ሲሆን ነዉ። መፈታቴ ደስተኛ የሚያደርገኝ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ስትፈታ ነዉ።”

አሁን እኔ ተፈታሁ ብዬ ደስታ የለኝ። ምን ደስታ ይኖረኛል? መጀመሪያውንም የታሰርሁት ያለ ወንጀሌ ነው። ስለ ህዝቤ ዲሞክራሲ እና መብት በመታገሌ ብቻ ነው የታሰርኩት።

አሁን የእኔ መፈታት ህዝቤም አብሮ ዲሞክራሲን ካላገኘ ምንም ዋጋ የለውም። የኔ መታሰር እና መፈታት ቁምነገር አይደለም። ስታሰር እና ስፈታ የኖርኩት ለህዝብ ዲሞክራሲ እና ሰላም ነው። እናም አሁን መፈታቴ ደስተኛ ሊያደርገኝ አይችልም። ምክንያቱም ህዝባችን ዲሞክራሲ፣ እና እጩይታን ገና አላገኘም እና።

መኪኤን በህጋዊነት ተመርጠን እየመራን ያለን በርካታ አመራሮች አለጥፋታችን ታስረናል። ተሰደናል። መከራ ተቀብለናል። የተገደሉብንም አሉ። ባለን ያልተጣራ መረጃ መሰረትም ከ120 በላይ የመኪኤን አመራሮች ታስረዋል። እጅግ በርካታ የመኪኤን አባላት እስር ቤት ናቸው። አሁንም በርካታ አመራሮቻችን እና አባላታችን እንደታሰረ ነው። እጅግ ብዙ ተቃዋሚ እና የሰበአዊ መብት ታጋይ እና ጋዜጠኞች እስር ቤት ናቸው። እንደ እኔ እስር ቤቱን አይቶት የወጣ ሰው ይህ ሁሉ ወገን ታስሮ ሳለ ምንም ደስተኛ ሊሆን አይችልም። አጠቃላይ ኢትዮጵያ ከእስር መፈታት አለባት። ያኔም ህዝባችን ደስተኛ ሲሆን፣ ዲሞክራሲ ሲሰፍን እና ብልጽግና ያለው ማህበረሰብ ሲኖረን ከህዝባችን ጋር ደስተኛ እንሆናለን።”



አቶ ማሙሸት አማረ

የምታስተላልፈውስ መልዕክት አለህ? ስል ጠየቅቅሁት። ፈጠን ብሎ ሶስት ነገሮችን እንደሚከተለው ተንትኖ አብራራልን።

1ኛ. ኢህአዴግ አሁን ያለው ብቸኛ አማራጭ አጠቃላይ እስረኞችን በመፍታት፣ የሽግግር መንግስት ተቋቁሞ ፍትሃዊ ምርጫ እንዲደረግ በማድረግ ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲና መረጋጋት እንድትገባ ማድረግ መሆኑን መረዳት አለበት።

2ኛ. ተቃዋሚዎች እዚህ እና እዚያ ተበታተኑን አሁንም በደካማ አካሄድ ህዝብ እንመራለን የምንለውን አካሄድ ትተን። ትናንት የገባንበትን መቃቃር አስወግደን አብረን በመሰራት የኢትዮጵያ ህዝብ እጩይታ የሚያገኝበትን እና ዲሞክራሲን የሚጎናጸፍበትን ሂደት ማፋጠን አለብን።

3ኛ. አስመሳይ ተቃዋሚዎች ከአምባገነኖች ጋር በመሞዳሞድ፣ የአምባገነኖች ሰላይ በመሆን እና እውነተኛውን ትግልን ጠልፎ በመጣል የሚያደርጉትን ጸረ ህዝብ አካሄድ እንዲተዉ መገደድ

አለባቸው። የኢትዮጵያን ህዝብ የዲሞክራሲ ትግል ማዳከም እና ማጓተት በህዝብ እንደሚያስጠይቃቸው ማወቅ አለባቸው።

\*\*\*\*\*

**ማሙሸት ብርቱው ሰው እንኳን ከመከራ ቤት አወጣህ!! – Yilkal Getnet**

ዛሬ ከሰዓት በኋላ በገዢዎቻችን የተመሰረተበት የፈጠራ ክስ ተቋርጦ እንዲፈቱ ከተወሰነላቸው ታጋዮች አንዱ ሁኖ “ለስልጠና” ከእስር ቤት መውጣቱን ሰማሁ። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ትግል ውስጥ የሚከፈለው መስዋዕትነት እስከ ዛሬዎ ሰዓት ድረስ ለማሰብም የሚዘገንን ነው። በዚህ የፖለቲካ ትግል የመጨረሻውን የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉትን ሳይጨምር በህይወት ውጣ ውረድ ለትግሉ ሲሉ የተገረፉትን፣ ከስራ የተፈናቀሉትን ፣ ቤተሰባቸው የተበተነባቸውን፣ በእስር እየማቀቁ ለጋራ ጉዳያችን ሲሉ የግል ህወታቸው የተሰናከለውን ለሃገራችንና ለእያንዳንዳችን ሲሉ የከፈሉትን መስዋዕትነት ለማስታወስ እና ምስጋና ለማቅረብ ባሰብኩ ጊዜ እቸገራለሁ። ለዚህ ምክንያቴ በአብዛኛው በእስር የሚሰቃዩት የቅርብ ጓደኞቻቸው፣ የትግል ጓዶቻቸው፣ በቅርብ ባላውቃቸውም እንኳ የእኔን ዓላማ በመጋራታቸው የሚሰቃዩ ናቸው። ይህም በመሆኑ አንዳቸውን ከሌላው ለይቶ ማመስገን በታጋዮች መካከል አድሎ ያደረኩ ስለሚመስለኝ ምርጫዬ ዝምታ ሆኗል። በዚህ ሁሉ የስሜት መረበሽ ውስጥም ሆኖ የአቶ ማሙሸት አማረ ጉዳይ ግን በልዩ ሁኔታ ባለእዳነትና የአቅመ ቢስነት ስሜት እንዲሰማኝ ያደርገኛል። ማሙሸት ከለጋ የወጣትነት እድሜው ጀምሮ አሁን እስካለበት የጎልማሳነት እድሜ ያለው ጊዜ በሙሉ ምንም አይነት የግል ህይወት ሳይኖረው ለኢትዮጵያ ሲል በመከራና በሲቃይ ቤት ያሳለፈ ሰው ነው። ማሙሸት በሲቃይ ያሳለፈው ጊዜ በሰው ልጅ እድሜ ምዕራፍ ውስጥ በጣም ብርቅዬ የሆነ በትምህርት እራሳችንን የምናሰናዳበት፣ ትዳር መስርተን ልጅ የምንወልድበት፣ ሃብት ንብረት የምናፈራበት አፍላ የህይወት ጊዜ ነው። ይህንን ሁሉ ቁም ነገር ለህይወቱ የሚያከናውንበትን እድሜ ማሙሸት ለእኛ አሳልፎ ሰጥቶናል። ይህንን የማይተካውን ወሳኝ የህይወቱን ምዕራፍ ለሰዋልን ሰው ውለታውን በምን መመለስ ይቻላል? ድካምህና የተቀበልከው መከራ ሁሉ ለሃገርህ በጎውን በማሰብ ስለሆነ እግዚአብሔር የሃገርህን ትንሳኤ ያቀርብልህ፤ መንፈስህንም ያበርታህ። ማሙሸት በድጋሜ እንኳን ከሲቃይ ቤት አወጣህ!!!

Yilkal Getnet